

ADDA BILISUMMAA OROMOO

OROMO LIBERATION FRONT



جبهة تحرير اورومو

Gaafa: 13/06/2014
Date: _____

تاريخ

Lakk.: 07/stm - abo/2014
No.: _____

رقم

በሐመራሳ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ በኦሮሞ ዜጎች ላይ ለዘመናት በስውር ሲፈጸም የነበረው ግድያ ይፋ ወጣ (የአነጻ መግለጫ)

የኢትዮጵያ ገዢ ስርዓቶች በህዝቦች ላይ የሚያደርሱት የጅምላ ግድያ፣ እስራት፣ ሰቆቃ፣ ዝርፊያና ጭቆና ዘመነትን ያስቆጠረና አንዳች መሻሻል ሳያሳይ ከዛሬ የደረሰ ተግባር ነው። በህዝቦች ላይ የሚፈጸመው ይህ የጭካኔ ተግባርም ከኢትዮጵያ ኢምፓሪያል መመስረት ወዲህ ብቻ ያጋጠመ አይደለም። ከዛሬይቷ የኢትዮጵያ ኢምፓሪያል መመስረት በፊትም በሰሜኑ የሃገሪቷ ክፍል በገዢዎች ሲፈጸም የነበረ ነው። ለምን? ለሚለው ጥያቄ አጭሩ መልስ፡ መንግስታት ወደ ስልጣን የሚመጡት በህገ-ወጥ መንገድና ከህዝቦች ፈቃድ ውጪ መሆኑ ነው። ስለሆነም ገዢዎች ህዝቦችን አንበርክከው በአገዛዛቸው ስር ለማቆየት ሲሉ በጭካኔ ይፈጁቸዋል። ገዢ መንግስታት የህዝቦችን ሞራል አላሸቀው፣ ስነ-ልቦናቸውን በመስበር ለአገዛዛቸው ቀጣይነት መስራትን ይሻሉ። ያለህዝቡ ፈቃድ ወይም በህገ-ወጥ መንገድ የተገኘ ስልጣን ደግሞ በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት አያገኝም። ከዚህም የተነሳ በህዝቡና የፖለቲካ ስልጣኑን በሃይል በተቆጣጠረው ቡድን መካከል የሚፈጠረው ግንኙነት የገዢና ተገዢ ከመሆን ውጪ ሌላ ሊሆን አይችልም።

አምባገነን መንግስታት ዘወትር ጉዳዩ ብለው የሚጠመዱበት ስራ የያዙትን ስልጣን እድሜ ለማሰንበት መዳከር ብቻ ነው። በሃይል የያዙትን ስልጣን ለማቆየትም ጭካኔ የተሞላበት የጅምላ ግድያ፣ እስር፣ ዝርፊያ፣ ዛቻና በሌሎችም የሃይል እርምጃ ይጠቀማሉ። በኢትዮጵያ ኢምፓሪያል ውስጥ ሲታይ የነበረውና እየታየም ያለው ይኸው እውነት ነው።

የኢትዮጵያ ገዢዎች በምዕራባውያን ሃይልና እርዳታ የገነቡትንና ያሰነበቷትን ኢምፓሪያል እስከዛሬ ልትወጣው ካልቻለችው ድህነትና ኋላቀርነት ተዘፍቃ እንድትቀር አደረጓት እንጂ ለሃገርም ሆነ ለህዝቦች ያስገኙት ጠቀሜታ የለም።

የኢትዮጵያ ገዢዎች በሃይል ያገኙትን ስልጣን በሃይል ለማስጠበቅ ሲባል ሲወስዱት በነበረው እርምጃ ለከፋ ጉዳት የተዳረጉ የኢትዮጵያ ህዝቦች በርካታ ቢሆኑም የኦሮሞ ህዝብ በገዢዎች ዘንድ ለየት ባለ ጠላታዊ አይን ስለሚታይ ሲደርስበት የነበረውና አሁንም እየተፈጸመበት ያለው እልቂት እጅጉን ዘግናኝ ነው። ስኔ 10 ቀን 2014ዓም በምስራቃዊ አሮሚያ ሐመራሳ በሚባል አካባቢ ለባለሀብቶች የተሰጠ መሬት ተቆፍሮ እየተስተካከለ ሳለ በጅምላ የታየው የኦሮሞ ዜጎች አጥንት፣ የደርግና የወያኔ መንግስታት በኦሮሞ ህዝብ ላይ ለፈጸሙት የጭካኔ ተግባር ተጨባጭ ማስረጃ ከመሆኑም ባሻገር፣ በስውር የሚፈጸም ግድያ ሁሉ ተደብቆ እንደማይቀር ያረጋግጣል። በርካታ ዜጎች የታየውን የኦሮሞ ልጆች አጥንት ለይተው ስለማይውቁ፣ የታየው የጅምላ አጥንት የማን እንደሆነና በማን እንደተገደሉ በቂ መረጃ ለሌለው ህዝብ መረጃ በማድረስ ማስገንዘብ አስፈላጊ ይሆናል።

የሐማራሳ አካባቢ ከሃ/ሰላሴ ዘመነ-መንግስት አንስቶ እስከ ወያኔ የአገዛዝ ዘመን ድረስ ለረዥም ዓመታት በወታደራዊ ካምፕነት ሲያገለግል ቆይቷል። ይህ የወታደሮች ሰፈር ሰራዊቱ ሰፍሮበት ሃገሪቷን የሚጠብቅበት ብቻ ሳይሆን መንግስት የማይፈልጋቸው የሃገሪቷ ዜጎች በስውር አንድ-በአንድና በጅምላ ሲገደሉበት የነበረ ቦታ ነው። ይህንንም በደርግና በወያኔ መንግስታት በዚህ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ የተፈጸመው የጅምላ ግድያ ታሪክ በሚገባ ያስገነዝባል። ሌሎች በተመሳሳይ መልኩ ሲጠቀሙበት የነበሩና አሁንም እየተጠቀሙበት ያሉ ካምፖችም በርካታ ናቸው።

በ1991ዓም የዝያድ ባሬ መንግስት ሲወድቅ የሶማሊያ ሁኔታ ደፍሮ ለሰደተኞች ኑሮ አስጊ በመሆኑ 350 የሚሆኑ የኦሮሞ ሰደተኞች ወደ ሃገራቸው ለመመለስ በመወሰን ከሃርጌሳ ተነሱ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካ ሁኔታ አለመመቻትና ሰላም ተነፍጎ የተሰደደው ህዝብ በሶማሊያ ውስጥ ባለው ሁኔታ ተገዶ ወደ ሃገሩ ሲመለስ ያጋጠመው እንኳን በደህና መጣህ ብሎ፣ መልካም አቀባበል አድርጎለት፣ አብልቶ-አጠጥቶ ማረፊያ የሰጠው ወገኑ ሳይሆን፣ የኦሮሞ ህዝብ ጠላት የሆነው የደርግ መንግስት የጦር ሃይል ነበር። ወቅቱ የደርግ ውድቀት ዋዜማ ስለነበር ከሰደት የተመለሰውን ህዝብ አፍሶ ወደ ሐማራሳ ወታደራዊ ካምፕ ውስጥ እንዲታሰር ተደረገ።

የደርግ ውድቀት የማይቀር መሆኑ እየተረጋገጠ ሲመጣ በወቅቱ በአካባቢው የደርግ የጦር ሃይል አዛዦች የነበሩት ጄኔራል ብርሃኑ ጀምበሬና ጄኔራል ውብሸት ደሴ ውጥረት ውስጥ በመግባት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች የሚገኙበት በሐማራሳ የታሰሩ ሰደተኞች ላይ አስቸኳይ የሞት ቅጣት ብይን አስተላለፉ።

በዚህም የደርግ ጦር አዛውንት፣ ህጻናት፣ ህመምተኞችና አካል-ጉዳተኞች የሚገኙበት 350 የሚሆኑ የአሮሞ ዜጎችን በጅምላ በአንድ ላይ በመረሸን ሰውሮ ቀበራቸው።

የደርግ ጦር ህዝቡን በጅምላ በረሸበት ወቅትም የአነግ አባላትና ደጋፊዎች የተኩስ እሩምታ እየተከፈተባቸው “ደማችን በከንቱ ፈሶ አይቀርም፣ አሮሚያ ነጻ ትሆናለች!” በማለት ግድያውን በመቃወም እስከህልፈታቸው ተቃውሞአቸውን ሲያሰሙ ነበር።

ዛሬ ከ23 ዓመታት በኋላ በጭካኔ የፈሰሰው ደም፣ ያለጥፋት የተቀጠፈው የንጹሃን ዜጎች ህይወት በሰውር እንደተረሸኑ ተደብቆ ሊቀር አልቻለምና፣ እነሆ በሐመሬሳ በታየው የጅምላ መቃብር ይፋ ሊሆን ችሏል።

ይህ ወታደራዊ ካምፕ ከ1991ዓም ጀምሮ የወያኔ መንግስት ተቆጣጥሮት ለዚሁ እኩይ ተግባር እየተገለገለበት ነው። የወያኔ ስርዓትም እንደደርግ ሁሉ ይህንን የጦር ካምፕ የአሮሞ ልጆችን የሚገድልበት፣ የሚያሰቃይበትና ለተለያዩ ጉዳዮች የሚዳርግበት መሆኑን የሚመሰክሩ የችግሩ ገፈት ቀማሽ የአሮሞ ዜጎች በርካታ ናቸው።

የደርግ መንግስትም ሆነ ወያኔ የአሮሞ ዜጎችን በሰውር ገድለው ደብቀው ለማስቀረት ቢሞክሩም እውነት መቸውም ቢሆን ተደብቃ ስለማትቀር በሰውር የተፈጸመው ይህ ዘግናኝ የጅምላ ግድያ ሰኔ 10, 2014ዓም ይፋ ሆነ። የነዚህን በአሮሞነታቸው በጠላትነት ተፈርጀው የተረሸኑትን የአሮሞ ልጆች የአሮሞ ህዝብ ተገቢውን ክብር እንዲያገኙና የቀብር ስነ-ስርዓት እንዲፈጸምላቸው የማድረግ ሃላፊነት አለበት።

ድል ለአሮሞ ህዝብ!

የአሮሞ ነጻነት ግንባር

ሰኔ 13, 2014 ዓ ም